



**eriktology**

**The Prophets**

**Book of Hosea**





## FOREWORD

It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that this version is perfect, nor is it a representation of the most accurate real copy of “Ha DBR YHUH” as written on Mt Sinai...  
... although it just might indeed be.

The purpose of creating this workbook is simply so that those who are interested in studying the Word of YHUH from the perspective of Paleo Hebrew, have access to what is determined to be “the original words” - in the very ancient font composed by Eric Bissell ... known as “eriktology”.

In this collection of the first 5 Books of the TORAH : Bereshiyt / Genesis, Shemot / Exodus, Wayiqra / Leviticus, Bemidbar / Numbers, and Devariym / Deuteronomy- you can be guaranteed, that despite our great efforts to produce a flawless rendition here, there probably are mistakes. If you find one, please let us know so that it can be remedied for a future version.

Conversion process: As the base version of the script, we have used the online version of the Hebrew Bible: [http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0\\_index.html](http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0_index.html)

We then compared that to the Stone Edition TANACH for verification and comparison.  
<http://www.artscroll.com/Books/9780899062693.html>

If you use a different version, you may find differences in the verse numberings or layout.

This is not a translation.

Space is provided between the lines of words for you, the Scholar, to write your own notes of meaning.

We believe that because the Ancient Paleo Hebrew Letters are “pictures”, simply looking at these letters will have some affect on seeing the words in a way never experienced by most Students of Scripture.

“Work out your own translation in awe and reverence”.

The understanding to be gained by exploring this text, has been found by many to be veritably “hyper-dimensional”... yet that is completely a product of your own effort.

We would like to thank all those who help support the eriktology study and ask that you spread the word. Go ahead and send this around.

This pdf file is free for distribution to anyone anywhere.

There are other writings and videos and graphics being produced by numerous people making use of this format. Have at it. Exalt Ha SHEM. Wake up Ephraim. TESHUVA.

This is just a beginning.

My “copyright” of this material demands that you “Copy it Right” as the Word deserves.

Thank you. c 2018

It occurred to me that when people try to translate the Torah with the eriktology fonts, and if they are not familiar with those fonts they may want to compare the Hebrew version in say the Stone Edition TANAK or some other Hebrew version, and make sure it is accurate. So below we have a chart that shows the English, Hebrew, eriktology fonts comparisons.

English	Hebrew	eriktology
ALEPH	א	a
BEIT	ב	b
GIMEL	ג	g
DALET	ד	d
HEI	ה	h
UAV	ו	v
ZAYIN	ז	z
CxET	ח	j
TET	ט	f
YOD	י	y
KAF	כ	k
FINAL KAF	ך	
LAMED	ל	l
MEM	מ	m
FINAL MEM	ם	
NOON	נ	n
FINAL NOON	ן	
SAMEK	ס	s
AYIN	ע	i
PEI	פ	p
FINAL PEI	ף	

TzADI	ר	x
FINAL TSADE	ר	
QOOF	פ	q
RESH	ר	r
ShIN	ו	c
TAV	ח	t



:ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን

:ከገና ለሰጠህ ለሰጠህ ለሰጠህ ለሰጠህ ለሰጠህ ለሰጠህ 8

:ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን 9

## Hosea 2

ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን 1

:ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን

ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን 2

:ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን

:ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን 3

ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን 4

:ገገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን ሠገዳዎቻችን



ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱ 5

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ

:ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱᐱ 6

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 7

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 8

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 9

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 10

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 11

:ጸሃሃግ-ጸጸ ጸሃቅህሪ ጸሃሃገሃ

:ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 12

:ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 13

ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 14

:ጸጸጸጸ ጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ

ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 15

:ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ

:ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 16

ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 17

:ጸጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ

:ጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 18

:ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 19

ጸጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸ ጸጸጸጸጸጸ 20

:ቁፀፀር ማጠቃለያ ስራ-አገልግሎት ለሰጠው ገቢዎች ለሰጠው ገቢዎች ለሰጠው ገቢዎች

:ሚስቱን ለማግኘት ለማግኘት ለማግኘት ለማግኘት ለማግኘት ለማግኘት 21

:የሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት 22

ሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት 23

:ሰጠው ገቢ

:ሰጠው ገቢ ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት 24

ሰጠው ገቢ ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት 25

:ሰጠው ገቢ ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት

### Hosea 3

የሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት 1

:ሰጠው ገቢ ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት ለሆኑት

2 :ጠገን ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

3 ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

ስርዓት ስርዓት

4 ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

### Hosea 4

1 ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

2 ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት

3 **ከሁለቱ ይህን አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

**:ሁለቱን አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

4 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

5 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

6 **አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

**:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

7 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

8 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

9 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

10 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

11 **:አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

12 **አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ አንቀጽ**

:ሕዳሳይ ጸደቅ

ጸደቅ ስላሳ ጸደቅ ሃጻጸ ጸደቅ ጸደቅ-ላሳ ሃጻጸ ሕዳሳይ ጸደቅ 13

:ጸደቅ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ

ጸደቅ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ-ላሳ 14

:ጸደቅ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ

ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ-ላሳ 15

:ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ-ላሳ ሕዳሳይ ሕዳሳይ

:ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ 16

:ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ 17

:ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ 18

:ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ ሕዳሳይ 19

## Hosea 5

1 የህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

:የህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

2 :ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

3 ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

:ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

4 ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

:ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

5 ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

:ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

6 :ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

7 :ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

8 :ህዝብ ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅም ለሌሎች ለማድረግ የሚችል ሁኔታ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ጥረት ማድረግ

:ጳጳሳዊ ጸሎት ለጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 9

:ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 10

:ሆኑ-ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 11

:ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 12

ጳጳሳዊ-ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 13

:ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ

ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 14

:ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ

:ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 15

## Hosea 6

:ሆኑ-ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 1

:ሆኑ-ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ ጳጳሳዊ 2



3 **ሃይሎ ማህጸን ለሃይማኖት ማስገባት ለሚያስፈልጉት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ምክርቤት ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

**ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

4 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

**ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

5 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

6 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

7 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

8 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

9 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

10 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

**ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

11 **ገቢዎች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች ለሚሰጡት ሁሉም ጉዳዮች**

# Hosea 7

99W YLWJ 1W H99W XYWY W19JX HYW 3L9Y L99W1L 1XJ9W 1

:1999 9Y99 0WJ X999 9999

:Y13 19J 999 W3111W WY999 3XW 1X999 WYW-1W W999 Y999-19Y 2

:W99W W399999 WY-9999 WYW 3

:YX199-999 999 WYW 9999 X9999 3JX W 3999 9999 YW W1999 WY 4

:W199-XX Y99 WY W199 XW W99W YL99 Y999 WY 5

999 X99 999 W3999 HW 3111-1W W9999 W99 99999 Y999-1W 6

:3999 W99

X999-999 YLW W3999-1W W3999-XX YLW99 99999 YW99 WY 7

:1LX W99

:39999 1L9 399 399 W1999 LLY999 X99 W1999 W1999 8

:099 XL X999 Y9 3999 3999-199 099 XL X999 YW W1999 YLW99 9

10 ልሲ ማታታሪ ላላታ-ራ ሃገ-ልሲ ሃታጋ ራገገ-ሃጋ ገገ

:ጋገ-ራ ሃገገ

11 :ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

12 ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

:ጋገ ሃገገ ሃገገ

13 ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

:ጋገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

14 ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

:ጋገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

15 :ጋገ-ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

16 ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ

:ጋገ ሃገገ ሃገገ ሃገገ





:ሃረግአቲ ልጎጦ ዓሃወልዐሃ ሕገዳኦግ ሕገዳጋል ዓወሃ ዳሃዳቲ ጉዳልዓ ሃዓወቲ ልረ 3

ሕግረ ሕገሃአ ሕዳረሕ ሕገዳቲዓጎ ሃረ-ሃዓዓጐቲ ልረሃ ሃገገ ዳሃዳቲረ ሃሕዳቲ-ልረ 4

: ዳሃዳቲ ጸቲዓ ልሃዓቲ ልረ ሕወጋከረ ሕሕዳረ-ቲሕ ሃልጎግ ሃቲሕሕል-ረሕ

:ዳሃዳቲ-ገዳ ሕሃቲረሃ ጎጐሃሕ ሕሃቲረ ሃወጐጵ-ዳሕ 5

ወሃሕዓ ሕጋቶሕረ ጎሕዳግ ሕዓዓዓጵ ጋሕ ሕጎዓዓጵ ሕገዳኦግ ጎወሕ ሃሕረዳ ዳኃዳቲሕ 6

:ሕገዳቲዳልዓ ዳሃዳ ሕወዓቲ

ጐገወሕ ልገዓኃገረ ረሃአ ረልዓወቲ ሃጐጎ ሕረወገ ገሕገ ሃልዓ ዳጎዓጋገ ገሕገ ሃልዓ 7

:ዳጎግሕ ሕዓዓሃ ሕሃሃጐ ዓዓ ረጐ ዳሃዓዳ ወቲል

ዳጎግሕ ሃቲሕዓጎ-ረሕ-ረጐ ወሃዓቲ ዳጋ ልገዓኃ ገገረል-ሕጐ ሕገዳጋል ዳጋጐ 8

:ሃቲዳረል ጸቲዓ

:ሕሃአልጐ ጎሃዓጋቲ ሕሃሃጐ ዓሃሕሃገ ዳጐገዳ ገሕገሕ ሃሃዳወ-ሃዓቲሕጐጐ 9

ገጸገልዓ ዳጸገወልዓ ዳኃልጸግ ዳዓሃሕሕሕ ረልዓወቲ ገጸልሕግ ዓጎጎሕዓ ሕገዓኦግ 10



:Xሃዎጎጎ ሃዎጎጎጎጎ ሃጎጎጎጎ

:ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 2

ጎጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ-ጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎ ጎጎ ጎጎጎ ጎጎጎ ጎጎጎ ጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 3

:ሃጎጎጎጎ-ጎጎጎጎጎጎ-ጎጎጎ

:ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 4

ሃጎጎጎጎጎ ሃጎጎጎ ሃጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 5

:ሃጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ-ጎጎጎ ሃጎጎጎጎጎጎ-ጎጎጎ ሃጎጎጎጎጎ ሃጎጎጎጎ

ሃጎጎጎጎ ጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 6

:ሃጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎጎ

:ጎጎጎጎጎጎጎ-ጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 7

ጎጎጎጎጎጎጎጎ-ጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ ጎጎጎጎ 8

:ሃጎጎጎጎ ሃጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ ጎጎጎጎጎ



ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ-ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ 9

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ

(:ᐱᐱᐱᐱᐱ) [ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ] ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 10

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 11

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 12

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 13

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 14

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 15



1272 ራጅ 27 ማ2ፆገጅ ጸጩፀ ፆሃገጅ ራፀ 2ገጅ ጸሃፆጵ ጃገፀጅ ራፀ 9

:ፆገፀፆ ራሃፆጅ ራፀሃ ገሃገፆፆ ማፆፆፆፆ ገፆጅ-ራፀሃ

:ማ27 ማ2ፆፆ ሃፆፆፆፆፆ ገጅገጅ ራሃጃ-27 ገጅገጅ ጃፆፆጅ ሃፀፀፆ ጃሃጃፆ 2ፆፆጅ 10

ማጃፆገፆ-ፀፀ ማገጸፆገፆፆፆ ፆሃገጅ 2ፆጅ ጃፆፆፆፆ ማ2ፆፆፆፆ ፆሃገፆፆ ሃፆፆፆፆ 11

:ጃሃጃፆ-ማጅፆ

## Hosea 12

ፀጅ-ማፀ ፆፆ ፆፀ ጃፆሃጃፆፆ ፀጅፆገጅ ጸፆፆ ጃፆፆፆፆ ማ2ፆገጅ ገፆፆፆ 2ፆፆፆፆ 1

:ፆገጅፆ ማ2ገፆፆፆ-ማፀሃ

ጸፆፆፆ ጃፆፆፆ ፆገፆፆ ፆፆፆ ማ2ፆፆፆ-ማፆ ማ2ፆፆፆ ገፆፆፆ ፆፆፆ ጃፀፆ ማ2ፆገጅ 2

:ፀጅፆፆ ማ2ፆፆፆፆ ፆገፆፆ ሃጸፆፆፆ ፆሃገጅ-ማፀፆ

:ሃፀ ፆፆገጅ ሃፆፆፆፆፆ ሃፆፆፆፆፆ ፆፆፆፆ-ፀፀ ፆፆገፆ ጃፆፆፆፆ-ማፀፆ ጃሃጃፆፆ ፆፆፆፆ 3

:ሠታይራ-ሁሉ ዳቦህ ሃኅሁልግ ሃኅዳ-ሁሉ ግግግ ስግግ 4

:ሃኅግግ ግግግ ሠላሃ ሃኅሁሉ ራ-ሁሉ ሃራ-ሁሉግ ሃኅግ ሠላሃ ሠላሃ-ራ ግግግ 5

:ሃግግ ሃግግ ሁሉግ ሁሉ ሁሉ ሁሉግ 6

:ሃግግ ሠላራ-ራ ሁሉግ ግግግ ግግግ ሁሉ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 7

:ግግግ ግግግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 8

ራ-ሁሉግ ሁሉ ሁሉግ-ሁሉ ሁሉ ሁሉ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 9

:ሁሉግ-ሁሉ ሁሉግ

:ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 10

:ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 11

ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 12

:ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ

:ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 13

:ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ ሁሉግ 14

:ሃኑክፍ ሃሪ ያገገገ ሃጸጋገገ ሃሃፀፀ ሃኑሪፀ ሃኑህፍ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 15

## Hosea 13

:ጸሃኑ ሪፀፀ ሃሃገገ ሃሃገገ ሃሃገገ ሃሃገገ ሃሃገገ ሃሃገገ ሃሃገገ ሃሃገገ 1

ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 2

:ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ

:ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 3

ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 4

:ሃኑገገገ ሃኑገገገ

:ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 5

:ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 6

:ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 7

ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ ሃኑገገገ 8

:ጥጋታ ጸገራ

:ጥጋታ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 9

ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 10

:ጸገራ ጸገራ ጸገራ

:ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 11

:ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 12

:ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 13

ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 14

:ጸገራ ጸገራ ጸገራ

ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ 15

:ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ ጸገራ

## Hosea 14

1    YW⊗ᑦᑦ ᑭᑭᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:Yᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

2    :ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

3    ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:Yᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

4    Yᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

5    :Yᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

6    :ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

7    :ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

8    :ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

9    WYᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

הנהגת המערכת:

10 מועד המבחן המשותף של מועדון המורים - 2017-2018

שם המועמד: